

ሉዓላዊነታችንን ለማስከበር በአንድነት እንቁም!
በወያኔ በተፈጸመው የሃገር ክህደት ምክንያት በሱዳን ታፍነው የታሰሩ
ኢትዮጵያውያን የእርሻ ሠራተኞች ባስቸኳይ ይፈቱ!

በስደት ላይ ከምንገኝ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማህበራት መሪዎች

የሀገራችን ኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅሞች ለርካሽ የሥልጣን ሱስና የጠባብ ቡድናዊ የዘረፋ ዘመቻ እየሰዋ ከደደቢት እስከ ሚኒሊክ ቤተ መንግሥት የዘለቀው ከሃዲ ቡድን እነሆ አሁንም የሀገራችንን ሉዓላዊ መሬቶች በሥልጣን ለመቆየት ይረዳናል በሚል ርካሽ ስሌት ለሱዳን መንግሥት አሳልፎ መስጠቱ ተረጋግጧል ።

ይህ ከሃዲ ቡድን ክህደት እና ቅጥፈት ያደገበት እና ክፋኛ የተቆራኘው ልክፍት በመሆኑ አሁን የወሰደው ተጨማሪ ክህደት ማንንም የሚያስገርም አይደለም። የሚገርመው የዚህን ከሃዲ ቡድን ማንነት ወልደትና እድገት በሚገባ አዉቀናል ብለን የምንናገር ኢትዮጵያውያን ሃገራችንን ከዚህ ከሃዲ ቡድን አናቂ ጥፍሮች ፈልቅቀን ለማውጣት በአንድነት መቆም አለመቻላችን ብቻ ነው።

ይህ የከሃዲዎች ስብስብ ትላንት የኤርትራን እና የኢትዮጵያን ሕዝብ በጠመንጃ አፍኖና አሳፍኖ ኤርትራን ማስገንጠሉና ኢትዮጵያን ያለ ባሕር በር ማስቀረቱ ሳያንሰው፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ፤ ከሰሜን እስከ ደቡብ ያለው ኢትዮጵያዊ ሉዓላዊነቱ ተደፍሯል ብሎ በአስር ሺዎች ሞቶ በደሙና በአጥንቱ ያስከበራትን እና ባንዲራችንን በክብር ከፍ አድርጎ ያወለበለበባትን ባድመ ለኤርትራ በስምምነት አስረክቧል። ባድመን ለኤርትራ አሳልፎ ሰጥቶ «ባድመ ለኢትዮጵያ በፍርድ ተመልሳላችና ኑ የድጋፍ ሰልፍ ውጤት» ብሎ የኢትዮጵያን ሕዝብ ያለ ሀፍረት ዋሽቷል። ለባድመ በተሰጠው ክብር ሰማዕታት ላይም በክህደት አላግጧል።

ቅጥፈት ድርጅታዊ ባህሉ የሆነው የወያኔ ቡድን በባድመ ጉዳይ ዓይነትን በጨው ታጥቦ እንደዋሸው ሁሉ ዛሬም ሉዓላዊ የኢትዮጵያ መሬቶችን ለሱዳን አሳልፎ ሰጥቶ ለሱዳን የተሰጠ መሬት እንደሌለ ለማሳመን የፕሮፓጋንዳ መዋቅሮቹን ሁሉ አንቀሳቅሶ ሲቀጥፍ ከርሟል። ከቅጥፈትም አልፎ ክህደቱን ያጋለጠትን ወገኖች «ዘረ ቢሶች» በማለት አይጋ በተባለው የወያኔ ድረ ገጽ ላይ በተለመደው ወያኔያዊ ጋጠ ወጥነት ተሳታፊዎቹ። ሆኖም በቅጥፈት ክምርም ሆነ በወያኔያዊ ጋጠ ወጥ ዘለፋ ሃቅን መቅበር አይቻልምና ዛሬ ሃቁ ፍንትው ብሎ ወጥቷል። የከሃዲው ቡድን ቅጥፈትም አጥንቱ ድረስ ተጋልጧል። መደበኛ የማይቻልበት ደረጃ ላይ በመድረሱም የወያኔ የዘረፋ ቡድን መሪም በይስሙላው ፓርላም ፊት ቆሞ መሬት ቆርሶ መስጠቱን አምኗል።

ከሕደት ድርጅታዊ መርሆው የሆነው ቡድን የራሱን የሥልጣን ሱስ እና የጥቂት ስግብግብ መሪዎቹን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ከሕዝብ እና ከሃገር ጥቅም በላይ የሚያስቀድም ቡድን በመሆኑ ለሥልጣኔ ማቆያ ያመቸኛል ባለው የከሕደት ሥሌት እነሆ አሁንም ሉዓላዊ የኢትዮጵያ መሬቶችን ለሱዳን አሳልፎ ሰጥቷል።

በተለመደው ወያኔአዊ የማደናገሪያ ስልቱ የሕዝብን ቀልብ ከዚህ ብሔራዊ ክህደት ውይይት ወደ ጎሳ ግጭትና የሰላም መናጋት ሥጋት ለማዞር በሱዳን ድንበር በኩል በሚኖሩት የቤንሻንጉል ጉሙዝና ኦሮሚያ ነዋሪዎች መሃከል ታጣቂዎቹን አሰማርቶ ሁከት በመፍጠር በመቶዎች የሚቆጠሩ ንፁሃን ዜጎቻችን ደም በግፍ እንዲፈስ አድርጓል። በአካባቢው እንቅስቃሴ የሚያደርጉ የፖለቲካ ኃይሎች የኃይማኖት መሪዎችና እና የሃገር ሽማግሌዎች ይሄንን ወያኔ ወለድ ግጭት በአስቸኳይ ለማስቆም እንዲንቀሳቀሱ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ወያኔ በሥልጣን ላይ እስካለ ድረስ እንዲህ ዓይነት ወያኔ ወለድ ግጭቶች አይቀሬ በመሆናቸውም የጎሳ ግጭቶችን ከምንጫቸው በማድረቅ ሕዝባችን በሰላም፣ በፍቅር እና በኩልነት የሚኖርበትን ሁኔታ ለመፍጠር የወያኔን አገዛዝ ማስወገድ ብቸኛው አማራጭ በመሆኑ ከተናጠል ፍጫ ወጥተን ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ፀረ ወያኔ ትግሉን እንድናቀጣጥል የአብረን እንቁም ጥሪያችንን ዛሬም እናቀርባለን።

ከዳር ድንበራችን መደፈር በተጨማሪ በራሱ በወያኔ ፈቃድ የእርሻ መሬት ተመርተው በተቋቋሙ የእርሻ ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ የእርሻ ላብ አደሮችም የዚህ ወያኔ የፈጸመው ሃገር ክህደት ስለባ ሆነው በሃገረ ሱዳን በግፍ እንደታሰሩ ሰምተናል። በወያኔ ካድሬዎች ዉላኔ ነጋ ጠባ የሚጎተተው እና በየ እስር ቤቱ የሚታገረው አንሶ ዛሬ ደግሞ በባዕድ ሃገር ጭምር የወያኔን የሥልጣን እድሜ ለማራዘም ጭዳ የሆነውን ወገኖችን ስናስብ ልባችን በሃዘን ያነባል።

በስደት ላይ የምንገኝ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት መሪዎች ይህንን የወያኔ ብሔራዊ ክህደት አጥብቀን እናወግዛለን። በአገረ ሱዳን በግፍ ታሰረው የሚንገላቱት ኢትዮጵያውያንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱ አጥብቀን እንጠይቃለን። ለነዚህ የእርሻ ላብ አደሮች እና ቤተሰቦቻቸው መርጃ እንዲውልም አቅማችን የፈቀደውን አነስተኛ የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ ለማድረግ ዝግጁነታችንን እየገለጥን በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያንም እነዚህን ግፉአን እና ቤተሰቦቻቸውን አቅም በፈቀደ እንዲረዱ ልመናችንን እናቀርባለን።

የተፈጠረው ችግር ግን ዳቦ በማቀበል ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ በመላው ዓለም ተበትነን የምንገኝ ኢትዮጵያውያን በፖለቲካ ድርጅቶች ፣ በየአካባቢያችን በሚገኙ የኮሚቴዎች ማህበራት፣ የዕምነት እና የምያ ስብስቦች ፣ ፎረምዎች፣ የቤተሰብና የጓደኝነት ወዘተ ሲቪክ ስብስብ ዙሪያ በዚህ ሃገራዊ ጉዳይ ላይ አቋም በመውሰድ ይህን ወያኔ የፈጸመውን የሃገር ክህደት ወንጀል እንድናወግዝ ፣ ድምጻችንንም ለሚመለከታቸው አካባቢያዊ እና ዓለም አቀፋዊ ተቋማት እንድናሰማና በግፍ ታሰረው የሚንገላቱት ኢትዮጵያውያንም ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በአስቸኳይ እንዲፈቱ የሚጠይቅ ደብዳቤ በየለንበት ሃገር ለሚገኙ የሱዳን ኤንባሲዎች እና ቆንሰላዎች እንዲሁም የሰብዓዊ መብት ተሟጋች ተቋማት እንድናስገባ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

የወያኔ የግፍ ጽዋ እንዲህ ሞልቶ ሲገነፍል ጭምር ኢትዮጵያውያን በአንድነት ቆመን ሃገርን እና ወገንን መመከት አለመቻላችን ያሳፍረናል። ዛሬ ወያኔ በቤተመንግሥት ተቀምጦ በሕዝባችን እና በሃገራችን መገኛ ዕድል ላይ እንዳሻው እንዲቆም እድሉን ያገኘው በድርጅታዊ ብቃትም ሆነ በአመራር ብስለት ሳይሆን ይህን የግፍ ሥርዓት እንቃወማለን የምንል ወገኖች ከድርጅትና ከግል እምነትና ጥቅም በላይ ሀገርን እና ሕዝብን ባስቀደመ መርህ ላይ መሰባሰብ ባለመቻላችን መሆኑን ስናስብ ሁሉም ውስጡን እንዲመረምር ሕሊናው የግድ ሊለው ይገባል እንላለን።

ኢትዮጵያውያን በአንድነት ቆመን በሃገራችን ላይ የተጠመጠመውን የወያኔ የከሕደት እና የዘረፋ ድርጅታዊ ትብትብ እንድንበጣጥስ እና ኢትዮጵያ ሃገራችን ሁሉም ልጆቿ ሙሉ ሰብዓዊ መብታቸው ተከብሮ እራሳቸው ባወጡት ህግ ጥላ ሥር በእኩልነት እና በነፃነት የሚኖሩባት ሃገር ለማድረግ ዛሬም መፍትሄው የጋራ ትግል ነውና አንሰባሰብ፣ እናብር እያልን የትግል ጥሪያችንን እናቀርባለን።

ግፍን በአንድነት ቆመን እንቃወም ! ተሰባስበን ሃገርና ሕዝብ እናድን !

በስደት ላይ ከምንገኝ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራተኛ ማህበራት መሪዎች